



ግልጽነት፣ መልካም አስተዳደር፣ እና ከሙስና ነጻ ስለመሆን

ግልጽነት የመልካም አስተዳደር መሰረትና ሙስናን ለመዋጋትም የመጀመሪያው ቀዳሚ እርምጃ ነው። እንዲሁም ግልጽነት በየትኛውም ቦታ ቢሆን መልካም የመዝገብ እና የማህደር አያያዝ አመራር ሥርዓት፣ እና የገንዘብ አያያዝ አመራርና ቁጥጥር ሥርዓት እንዲኖር እንደዋና አመክንዮ ሆኖ ያገለግላል። እንዲሁም ማህበራዊ ሃላፊነት ከሚሰማው ደራሲነት ወይም ጋዜጠኛነት፣ ከአርትዖት ሥራ፣ ከአታሚነት እና በማናቸውም ዓይነት የሚዲያ መጠቀሚያ ዘዴ መረጃን ከማሰራጨት ሥራ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነው።

ሙስና መሰረታዊ ማህበራዊ ዕቅዶችን በእጅጉ ይጎዳል፤ የህግ የበላይነትን አደጋ ላይ ይጥላል፤ የፖለቲካዊ ተቋማትን ተአማኒነት ይሸረሸራል፤ በንግድ ማህበረሰቡ ውስጥ ሙስኞች ብቻ የሚበለጸጉበትን ሁኔታ ይፈጥራል። የሳይንስ ስራና ምርምርን ያደናቅፋል፤ የባለሙያዎችን የዕለት ተዕለት ተግባር ያዳክማል፤ በአውቀት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ እንዳይገነባ እንቅፋት ይፈጥራል። ሙስና ለሰው ልጆች ሰቆቃና ስቃይ ምክንያትና ይህም ሁኔታም ሳይቋረጥ እንዲቀጥል ዋነኛውን አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሲሆን የማህበራዊ ዕድገትም ጠንቅ ነው። ሙስና ሁልጊዜም ምስጢራዊነትና አላዋቂነት በነገሰባቸው ስርአቶች ውስጥ የበላይነትን ይይዛል።

ቤተመጻሕፍት ትክክለኛና ሚዛናዊነት ያልጎደላቸውን የትምህርት፣ የሳይንስ፣ የቴክኒክና ማህበራዊ ፋይዳ ያላቸውን መረጃዎች ለእያንዳንዱ ለሁሉም ለማቅረብ በቁርጠኝነት የቆሙ በተፈጥሯቸው ግልጽነት ያላቸው ተቋማት ናቸው ብሎ አለምአቀፍ የቤተ-መጻሕፍት ማህበራትና ድርጅቶች ፌዴሬሽን አብክሮ ይገልጻል። በቤተመጻሕፍትና በመረጃ አገልግሎት ተቋማት የሚቀርቡ የመረጃ አቅርቦቶች የዜጎችን እውቀት በማዳበርና ውይይቶችንና ክርክሮችን በማበልፀግ መልካም አስተዳደር እንዲኖር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።

ቤተ-መጻሕፍትና የመረጃ አገልግሎት ተቋማት መልካም አስተዳደርን በማስፈንና ሙስናን በመዋጋት ረገድ ንቁ ተሳታፊ በመሆን ተልዕኳቸውን ማስፋት ይገባቸዋል። በተለይም ዜጎች መብቶቻቸውን በሚገባ እንዲያውቁ በመርዳት በኩል እጅግ ከፍ ያለ ሚና መጫወት ይችላሉ።

ስለዚህ የቤተ-መጻሕፍትና የኢንፎርሜሽን ሥራ ባለሙያዎች እና በብሄራዊና በአካባቢ ደረጃ የሚገኙ ቤተ-መጻሕፍትንና የኢንፎርሜሽን አገልግሎቶችን የሚያስተዳድሩ ሁሉ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ፕሮግራሞች እንዲደግፉ አለምአቀፍ የቤተ-መጻሕፍት ማህበራትና ድርጅቶች ፌዴሬሽን ጥሪ ያቀርባል።

1. ቤተመጻሕፍት የቤተ-መጻሕፍት አገልግሎት ሙያን በቀጥታ ሊጎዱ ከሚችሉ ለምሳሌ ከቤተመጻሕፍት መገልገያዎች አቅርቦትና ግዢዎች፣ ከቤተመጻሕፍት ባለሙያዎች አሻሻሻም፣ እና እንዲሁም የቤተመጻሕፍት ውሎችን ከማስፈጸምና ከሂሳብና ገንዘብ አስተዳደር ጋር የተገናኙ የሙስና አዝማሚያዎችን መዋጋት ይኖርባቸዋል። የቤተ-መጻሕፍት ማህበራትም የሙያ ስነምግባር ደንብ በማውጣት ወይም ያለውን በማጠናከር ቤተመጻሕፍቱ ከዚህ አንጻር የሚያደርጉትን ጥረት ሊደግፉላቸው ይገባል።
2. የቤተ-መጻሕፍት ባለሙያዎች የሁሉንም የኢንፎርሜሽን ሙያተኞች የሙያ ክብር ከፍ ለማድረግ በመጣርና ባለሙያዎቹ የተሻለ ክፍያ እንዲያገኙ በማገዝ ለሙስና የመጋለጥ አዝማሚያዎችን ለመቀነስ መስራት ይጠበቅባቸዋል።
3. የቤተ-መጻሕፍት ባለሙያዎች ጠቃሚ ስብሰቦችን በመያዝና እንዲሁም የፍልስፍና፣ እና ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚመለከቱ መረጃዎችን አቅርቦት በማመቻቸት ህብረተሰቡን የማስተማር ሚናቸውን እንደገና ማረጋገጥ ይገባቸዋል።
4. የሚገኙበት ሀገር የመረጃ አቅርቦት የተመቻቸበት ወይም መረጃን የማግኘት ነጻነት ህግ ያለበት ሀገር ከሆነ የቤተ-መጻሕፍት ባለሙያዎች ቤተመጻሕፍቱን ዜጎች መረጃ የሚለዋወጡባቸው ማእከላት እንዲሆኑ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይኖርባቸዋል።

5. የሚገኙበት ሀገር የመረጃ አቅርቦት ያልተመቻቸበት ወይም መረጃን የማግኘት ነጻነት ህግ የሌለበት ሀገር ከሆነ ወይም ያሉት ህጎች ውጤታማ ካልሆኑ የቤተ-መጻሕፍት ባለሙያዎች እነዚህ ህጎች የሚረቀቁበትን፣ ወይም የሚሻሻሉበትን እና ህብረተሰቡ እንዲያውቃቸው የሚደረግበትንና እንዲሁም ህጎቹ እንዳይዘነጉ የሚደረጉ ጥረቶችን ሊደግፉ ይገባል።
6. ዜጎች ህጎቹን በቅጡ ለመረዳት ያላቸውን አቅም ለማዳበርና ሙብቶቻቸውን ለማረጋገጥ የሚያደርጉትን ጥረት የሚደግፉ መረጃዎች የትኞቹ እንደሆኑ በአግባቡ ለመለየት እንዲችሉ ለቤተ-መጻሕፍት ባለሙያዎችና ለቤተ-መጻሕፍት ተጠቃሚዎች ስልጠና ሊመቻችላቸው ይገባል።
7. ቤተ-መጻሕፍት በህግ እውቅና ካላቸው ክፍሎች የሚገኙ መረጃዎችን በተለይም የዜጎችን ሙብቶች የሚመለከቱ የመረጃ ስብስቦችን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ከእነዚህ በህግ እውቅና ካላቸው ክፍሎች የሚገኙ መረጃዎች ሁሉም በቀላሉ ሊረዳቸው የሚችል እንዲሆኑና እንዲሁም ቀላል ማውጫዎችንና የጽሁፎችን አጭር መግለጫዎች በማዘጋጀትና የመረጃ ፍለጋ ድጋፍ በመስጠት ለተጠቃሚዎች በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ይገባቸዋል። በተጨማሪም ህጎችንና የሰው ልጆችን ሙብቶች የሚመለከቱ ይፋዊ መረጃዎች በዘመናዊ የቴክኖሎጂ መረጃ አያያዝ ዘዴ (digitization) እንዲያዙ እና እንዲጠበቁ ፕሮግራሞችን ማደራጀት የሚጠበቅባቸው ሲሆን እንዲሁም እነዚህን መሰል መረጃዎች በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ሁሉ ሊያደርጉ ተገቢ ነው።
8. ቤተ-መጻሕፍት ፖስተሮችንና ሌሎች የማስታወቂያ ዘዴዎችን በመጠቀም ራሳቸውን መረጃን የማግኘት ሙብት ማስተዋወቂያ ማእከል አድርገው መደራጀት የሚኖርባቸው ሲሆን የቤተ-መጻሕፍት ባለሙያዎች ደግሞ ህብረተሰቡ መረጃን ስለማግኘት ሙብት ያለው ግንዛቤ ከፍ እንዲል ተገቢውን ሁሉ ጥረት ማድረግ ይኖርባቸዋል።
9. ቤተ-መጻሕፍት ከመንግስታዊ የመረጃ ምንጮች፣ በጸረሙስና እንቅስቃሴ ላይ ከተሰማሩ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እና ከሌሎች ከሚመለከታቸው ክፍሎች የሚገኙ መረጃዎችን የሚይዙባቸው የመረጃ ቋት ማእከላትን ማደራጀት ወይም እነዚህ እንዲደራጁ ከሚሰሩ አካላት ጋር በመተባበር መስራት ይኖርባቸዋል።
10. ቤተ-መጻሕፍት በጸረሙስና እንቅስቃሴ ላይ የተሰማሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ላቋቋሟቸው ወይም ሊቋቋሟቸው ላቋቋሟቸው የዜጎች የምክር ማዕከላት መረጃዎችን በማቅረብ፣ የዳታቤዛቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙበት የቴክኒክ ድጋፍ በመስጠትና እንዲሁም በማናቸውም የሙያ ብቃታቸው በመደገፍ ከጎናቸው ሊቆሙ ይገባል።

በአለምአቀፍ የቤተ-መጻሕፍት ማህበራትና ድርጅቶች ፌዴሬሽን ከፍተኛ አመራር አካል እ.ኤ.አ. ዲሴምበር 3 ቀን 2008 የጸደቀ